

# እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!

## ማስታወቂያ

### የአብዮተ ክርስቲያናት ሕብረት ኮንፈረንስ

በችካጎና አካባቢው የተዘጋጀ ታላቅ ኮንፈረንስ በ August 18 (7 p.m.), August 19 (2 p.m.) እና August 20 (1:30 p.m.) በችጋጎ የምስራች ቤተ ክርስቲያን ይደረጋል። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ፓስተር መስፍን ሙሉጌታ ከኢትዮጵያ ያገለግላል። እባካችሁ ሰዎችን ጋብዙ። ጌታ ይባርካችሁ።

### የገንዘብ ማሰባሰቢያ ቅጽ

ለሕንጻ ግዢ የገንዘብ ማሰባሰቢያ የተዘጋጀውን ቅጽ ሞልታችሁ ያልመለሳችሁ ወገኖች እባካችሁ ሞልታችሁ ለዲያቆናት ስጡልን። የህንጻ ኮሚቴ አስተባባሪዎች። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።

### የአርብ ፕሮግራም

የአርብ ፕሮግራም የምጻልዎት፣ የምንገቃቃበትና የምንግርበት ፕሮግራም ነው። የምንችል ሁሉ እንድንካፈል እናበረታታለን። ጌታ ይባርካችሁ!

*“በሚመጣው ዘመን ያዕቆብ ሥር ይሰድዳል፣ አስራኤልም ያብጣል ይጨበጭብማል፤ በፍሬያቸውም የዓለሙን ፊት ይሞላሉ።” (ኢ.ሳ. 27:6)*



- ⇒ የአሁኑ ፕሮግራም ይካሄዳል?
  - ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
  - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
  - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
  - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
  - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት:-  
 773-886-0818 (ሲላይ)  
 773-865-6102 (ብረሃኑ)  
 773-507-0194 (ጋሽ አያሌው)  
 773-910-0485 (ፒተር)  
 773-961-5332 (ጌቱ)

### መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.


የችካጎ የምስራች  
 ወንጌላዊት  
 ቤተ  
 ክርስቲያን



Chicago  
 Yemsrach  
 Evangelical  
 Church

“እነሆ፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10

# Word OF GOD



Knowing-Jesus.com

“ሕግህ ለእግሬ መብራት፣ ለመንገዴ ብርሃን ነው።”  
 (መዝ. 119:105)

Chicago Yemsrach Evangelical Church  
 4455 N. Seeley Avenue  
 Chicago, IL 60625

### መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

August 13, 2017

ነሃሴ 7፣ 2009 ዓ.ም.

**የእለቱ ፕሮግራም መርሃ-ግብር**

ጸሎት መሪ.....	ወንድም ሲሳይ መሸሻ
አምልኮ.....	የቤተክርስቲያን አምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ .....	ወንድም ጴጥሮስ መኩሪያ
ቃል .....	ዶ/ር ተረፈ አንሼቦ
ማጠቃለያ .....	ፕሮግራም መሪ

**የሳምንቱ ጥቅስ**

“የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና፤ የሚሠራውም፤ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳሳ ነው፤ ነፍስንና መንፈስንም ጅምትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፤ የልብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራል።” (ዕብ. 4:12)

**የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች**

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አሰፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሼቦ	ማክሰኞ	6602 N. Damen Ave., Chicago IL 60626
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ማክሰኞ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ዴሌቦ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202
ወ/ም መስፍን ጌታቸው	ዕሮብ	4631 N. Beacon St., Chicago, IL 60640

**መልዕክተ ሰንበት**

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

**“ባነስ” ይጨመራል።**

“እንግዲህ፡- ምን እንበላለን? ምን እንጠጣለን? ምን እንለብሳለን? ብላችሁ አትጨነቁ... ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፤ ይህም ሁሉ

ይጨመራል።” (ማቴ. 6:31-33)

አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ለሰራተኞቻቸው በአመቱ መጨረሻ ባነስ ይሰጣሉ። ባነስ ደመወዝ አይደለም። ነገር ግን በደመወዝ ላይ የሚጨመር ነው። ሰራተኛው ሲሰራ የሚሰራው ለባነስ ሳይሆን ለደመወዝ ነው። ነገር ግን መስሪያ ቤቱ ትርፋማ ከሆነ የሰራተኞቹን በጎ ጥረት ለማመስገን ባነስ ሊሰጣቸው ይችላል።

መጽሐፍ ቅዱስ ዋና ነገር እንድንፈልግ ይመክረናል። ለክርስቲያን ዋና ነገር የእግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስት መፈለግ ነው። ይህ ማለት እግዚአብሔርን ቅድሚያ ያደረግ ሕይወት ማለት ነው። በሕይወታችን ዋና ያደረግነው ነገር እግዚአብሔርን መፈለግ ከሆነ እግዚአብሔር ከሚያስፈልገን ነገር ሁሉ አያጎድለንም። እኛ እግዚአብሔርን ስንፈልግ እግዚአብሔር ደግሞ አባት ነውና ለልጆቹ በምድር የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ያዘጋጃል። ስለዚህም መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንበላለን? ምን እንጠጣለን? ምን እንለብሳለን? እያልን እንዳንጨነቅ ያስተምረናል። ለእነዚህ ጉዳዮች የሚጨነቁት የማያምኑ ሰዎች ናቸው። የዚህ አለም ሰዎች ትልቁ የሚኖሩበት አላም ምድራዊ ፍላጎትን ለማሳካት ነው። ሕይወታቸውን የሚመራው የማይሞላ የፍላጎት ቋት ነው። ፍላጎት አይረካም። ሁልጊዜ እልፍ ብሎ የሚገኝ ኢላማ ነው። ስለዚህ የማያምን ሰው የሕይወቱ አላማ ምድራዊ ከሆነው ነገር አያልፍም።

ክርስትና ግን የሚጀምረው ከሙላት ነው። በብሉይ ኪዳን ንጉስ ዳዊት “እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም” በማለት ዘምሯል። (መዝ. 23:1) መዝሙራዊው የሚለው እግዚአብሔር ካለኝ ሙሉ ነኝ። ፍላጎቴ ረክቷል ነው። ሰው ፍላጎቱ የሚረካው በእግዚአብሔር ላይ ሲያርፍ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ያለው ሰው መሰማሪያ አለው፤ የእረፍት ውሃ አለው፤ ጥበቃ አለው፤ ሰላም አለው፤ በረከት አለው፤ ተስፋ አለው ... ሁሉ አለው። በአዲስ ኪዳንም መጽሐፍ ቅዱሳችን በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከቶች ሁሉ እንደተባረከን ይናገራል። (ኤፌ. 1:3) ቃሉ የሚለው እንባረካለን ሳይሆን ተባርክናል ነው። አሁን ተባርክናል። አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። አሁን በክርስቶስ ደም ቤዛነት አግኝተን ጽድቀናል። አሁን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል። አሁን አይምርን ሁሉ የሚያልፍ ሰላም አለን። አሁን በመንፈስ ቅዱስ ታትመናል። አሁን ለትልቅ ተስፋ ተጠብቀናል። አሁን ተባርክናል።

ወገኖቹ፡- እኛ የምንኖረው ሕይወት እግዚአብሔርን ራሱን ማለትም የርሱን ጽድቅና መንግስት የሚፈልግ ነው። ይህ ሲሆን ባነስ (የሚበላው፣ የሚጠጣው፣ የሚለበሰው፣ ትዳሩ፣ ስራው... ወዘተ) ይጨመራል። እንደ አብርሃም እግዚአብሔርን ከመረጥን። ቀኙም፣ ግራውም ለምለም ነው። ለእርሱ እንጂ ለባነሱ አንኑር። እግዚአብሔር በማስተዋል ይባርከን። አሜን!